

በግብርና ዕድገት መርሃ ግብር የቁም ከብት ገበያ ልማት ፕሮጀክት ምረቃ ስነስርዓት

የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዴኒስ ዌለር ያዘጋጁት ንግግር

አዳማ፡አሮሚያ፣ ሕዳር 8 ቀን 2005 ዓ.ም.

ለኢትዮጵያ የግብርና ዕድገት መርሃ ግብር እገዛ የሚያደርገውን የ ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ የቁም ከብት ገበያ ልማት ፕሮጀክት ለመመረቅ እዚህ ኦሮሚያ በመገኘቱ ታላቅ ክብር ይሰማኛል። አሜሪካ እና ኢትዮጵያ በግብርናና በቁም ከብት ገበያ ልማት ዘርፍ ያላቸውን አጋርነት እንዲሁም የዚህን ጠቃሚ ፕሮጀክት አውድ እንደሚከተለው አቀርባለሁ።

ቡድን 8 በመባል የሚታወቁት በኢንዱስትሪ የበለጸጉ አገራት ግብርናን እና ስርዓተ ምገባን በማስፋፋት የምግብ ዋስትናን በመላው ዓለም ለማረጋገጥ የገቡትን ቃል ኪዳን በመጠበቅ አሜሪካ በፕሬዚደንት ኦባማ አማካኝነት ፊድ ዘ ፊውቸር የሚባለውን መርሃ ግብር እ.ኤ.አ. በ2009 በተግባር ላይ አውላለች። ይህንን ግብ በማሳካት ረገድ የግሉ ዘርፍ ያለውን ጠቀሜታ በመረዳት ብሎም በስራው የግሉን ዘርፍ ዕውቀትና ልምድ ለመጠቀም ፕሬዚደንት ኦባማ ቡድን 8ን በመወከል አዲስ አጋርነት ለምግብ ዋስትና እና ስርዓተ ምገባ የተሰኘውን መርሃግብር እ.ኤ.አ. በ2012 ይፋ አድርገዋል። በአዲሱ አጋርነት ከታቀፉ የመጀመሪያዎቹ ሶስት የአፍሪካ አገራት ኢትዮጵያ አንዷ ነበረች።

እ.ኤ.አ. በ2010 ኢትዮጵያ የአምስት ዓመቱን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ የጀመረች ሲሆን፣ በዕቅዱ የግብርና ዕድገት መርሃ ግብር በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ለግብርና ልማት ትኩረት ሰጥቷል። ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ በፊድ ዘ ፊውቸር መርሃ ግብር አማካኝነት ለግብርና ዕድገት መርሃ ግብር በገበያ እና አግሪ ቢዝነስ ዘርፎች ድጋፍ ያደርጋል።

ባለፈው ዓመት የ ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ በኢትዮጵያ የግብርናውን ዘርፍ እምቅ አቅም በስራ ላይ በማዋል ሚሊዮኖችን ከድህነት ለማውጣት ከሚያስችሉ ተያያዥ ፕሮግራሞች መካከል የመጀመሪያውን ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል። የመጀመሪያ የሆነው በግብርና ዕድገት መርሃ ግብር የአግሪ ቢዝነስ ገበያ ልማት እና ማስፋፊያ ፕሮጀክት (በአማርኛው አጽህሮት አምዴ ተብሎ ይታወቃል) ለበቆሎ፣ ለስንዴ፣ ለሰሊጥ፣ ለቡና እና ለማር ምርቶች ገበያ ማልማት ላይ ትኩረት ያደርጋል።

በመሆኑም ዛሬ ሁለተኛው ማለትም በግብርና ዕድገት መርሃ ግብር የቁም ከብት ገበያ ልማት ፕሮጀክት መጀመሩን ሳበስር ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። ይህ የ38 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት የአምስት ዓመት ቆይታ ሲኖረው፣ በቁም ከብት ኃብታቸው ከፍተኛ አቅም ባላቸው አራት ክልላዊ መንግስታት ማለትም ኦሮሚያ፣አማራ፣ትግራይ እና ደቡብ ብሔሮች፣ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልሎች ይንቀሳቀሳል።

የፕሮጀክቱ ስትራቴጂያዊ ዓላማ ሶስት ቁልፍ ስራዎችን በማሳካት እነስተኛ ይዘታ ያላቸውን ሰዎች ገቢ እና የአመጋገብ ደረጃ ማሻሻል ነው። እነዚህም፤ (i) በስጋ፣ ወተት እና ሌጦ ዙሪያ ምርታማነትን እና የገበያ ተወዳዳሪነትን መጨመር፤(ii) የተሻሻሉ የጥራትና የንጽህና ደረጃዎችን መጠቀምን ጨምሮ ዕድገትና ተወዳዳሪነትን የሚያቀላጥፉ የተሻሉ ፖሊሲዎችንና ደንቦችን በስራ

ላይ ማዋል፤ እንዲሁም (iii) ከቁም ከብቶች የሚገኙ ምርቶችን በመጠቀም የቤተሰብ የምግብ ገበታዎችን ጥራትና ዓይነት ማሻሻል ናቸው።

የቁም ከብት ገበያ ልማት ዋነኞቹ ተጠቃሚዎች በዝቅተኛው የንግድ ስራ ለመሰማራት የሚያስችል በቂ የልማት ጥሪት ያላቸው አነስተኛ አምራቾች ናቸው። 200,000 ያህል ቤተሰቦች ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለን እንገምታለን። በዕሴት ሰንሰለቱ ቁልፍ ተዋንያን ሊሆኑ የሚችሉት፤ ነገር ግን በባህላዊና ማህበራዊ ምክንያቶች የተነሳ ከተሳትፏቸው ጥቅም ያላገኙት ሴቶች በፕሮጀክቱ ልዩ ትኩረት ይሰጣቸዋል። ፕሮጀክቱ በተጨማሪም ሕይወታቸው በኤችአይቪ/ኤድስ የተጎዳ ቤተሰቦችን ማካትት አንዲችል ተደርጎ የተቀረጸ ሲሆን፤ ይህም በከፊል ከአሜሪካው ፕሬዚደንት አስቸኳይ የኤድስ ዕርዳታ መርሃግብር (ፔፕፋር) በሚገኝ ገንዘብ ይደገፋል።

የቁም ከብት ገበያ ዘርፍ በርካታ ችግሮች ተጋርጠውበታል። ችግሮቹ ዝቅተኛ ምርታማነትና ከፍተኛ የግብይት ወጪ፤ ብድር ማግኘት አስቸጋሪ መሆኑና ያልዳበሩ አነስተኛ ድርጅቶች፤ ደካማ ወይም በቂ ያልሆነ የገበያ መረጃና ትስስርን ያካትታሉ። የቁም ከብት ገበያ ልማት ፕሮጀክት ከመንግስት፣ከአምራቾች እና ግለሰብ ነጋዴዎች ጋር በመስራት የቁም ከብት ኢንደስትሪውን አቅም ለመጠቀም ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ፖሊሲዎችን ይቀርጻል፤ ለችግሮችም መፍትሄ ይፈልጋል። መርሃ ግብሩ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ስርነቀል ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል የአቀልጣፊነት ሚና እንደሚጫወት እምነታችን ነው።

መርሃ ግብሩ ከፍተኛ ልምድ ባካበቱ ዓለም አቀፍ እና አገር በቀል ድርጅቶች አማካኝነት ከፌዴራልና ከክልል መንግስታት ኤጀንሲዎች ጋር በሚደረግ ጠንካራ ትብብር በጋራ ይተገበራል። ቡድናችንን ሳስተዋውቅ ታላቅ ኩራት ይሰማኛል። በ ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ በኩል ሲ ኤን ኤፍ ኤ በየክልሉ ከሚገኙ አጋሮች ጋር በመሆን ትግበራውን ይመራል። [እነዚህ በየክልሉ የሚገኙ አጋሮች] የአማራ መልሶ ማቋቋምና ልማት ድርጅት (አመልድ)፣ ማህበረ ረድኤት ትግራይ (ማረት)፣ ሁንዲ እና ሴልፍ ሄልፕ አፍሪካ-ኢትዮጵያ ናቸው።

ስለዚህ የአሜሪካን ሕዝብ በመወከል ስራው የተሳካ እንዲሆን መልካም ምኞቱን እያስተላለፍኩ ከመንግስት፣ ከግሉ ዘርፍ እንዲሁም ከተለያዩ ሲቪክ ማህበራት አጋሮቻችን ጋር በመተባበር ይህን ጠቃሚ ስራ ለማከናወን ዝግጁ መሆኔን እገልጻለሁ።

አመሰግናለሁ!